

PAGE
MANQUANTE

ԲԿԱՐ:

Janvier 1919

ՊՐԵ. ԴԱՎ

ԱՅ Ա Շ Ո Վ Ա Յ Ո Ւ

△△◦△
Հ
▷ L
Ե U
Բ ◊ C
Ե P
▷ P
▷ L
▷ Ե
▷ Ե

Հ Ա Կ Ս
▷ Հ . ▷ ◊
Վ Ա Ծ
Հ Ա Ծ
▷ :



A GREAT DEAL TO DO.

An old man once complained that he was very weary.

"I don't understand what tires you so," said one of his young friends. "you have hardly anything in the world to do but to sit down quietly and wait for night to come."

"That is where you are mistaken," answered the old man.
"I have a great deal to do each day. I have two falcons to tame, two hares to keep from running away, two hawks to manage, a serpent to guard, a lion to chain, and a sick man to tend and wait upon."

"You are joking," said his friend.

"No, I am not joking. I am telling the very sober truth. The two falcons are my eyes, which I must carefully guard, lest they see things hurtful to my soul; the two hares, my feet, which I must hold back, lest they run in sinful paths; the two hawks are my hands, which must be trained to work, to provide for the necessities of life; the serpent is my tongue which must be guarded against every moment; the lion my heart which I must restrain, so that pride, envy, anger, and other evil passions, may not take possession of it; the sick man, my body, which needs constant care, because I have grown so old and feeble. So, you see, I am a very busy man, after all."

THE AVE MARIA.

➢➢ ደንብ ብቻPLAΔ·Δ·ር

Les Israelites en captivité.

ዶብናቃዎችና ደር ነው እቅዱዋሁ ፈጌሉ...
 የዋዋርኬልፋዳሸቻል ማስረዳል ደር ነው የፈላጂነትና... ... የጥጋልፋዳው...
 የሚገኘውን የሚከተሉት ነው እና ተደርጓልፋዳው... ... የሚገኘውን የሚከተሉት ነው
 የሚገኘውን የሚከተሉት ነው ... ሁኔታ ማስቀበያ የሚገኘውን የሚከተሉት ነው
 የሚገኘውን የሚከተሉት ነው ... የሚገኘውን የሚከተሉት ነው የሚገኘውን የሚከተሉት
 ነው ... የሚገኘውን የሚከተሉት ነው የሚገኘውን የሚከተሉት ነው ...
 የሚገኘውን የሚከተሉት ነው የሚገኘውን የሚከተሉት ነው ...

የጥጋልፋዳው... ... የሚገኘውን የሚከተሉት ነው የሚገኘውን የሚከተሉት
 ነው ... የጥጋልፋዳው... ... የሚገኘውን የሚከተሉት ነው ... የሚገኘውን የሚከተሉት
 ነው ... የሚገኘውን የሚከተሉት ነው ... የሚገኘውን የሚከተሉት ነው ...
 የሚገኘውን የሚከተሉት ነው ... የሚገኘውን የሚከተሉት ነው ... የሚገኘውን የሚከተሉት
 ነው ... የሚገኘውን የሚከተሉት ነው ... የሚገኘውን የሚከተሉት ነው ...
 የሚገኘውን የሚከተሉት ነው ... የሚገኘውን የሚከተሉት ነው ...

የጥጋልፋዳው... ... የሚገኘውን የሚከተሉት ነው ... የሚገኘውን የሚከተሉት
 ነው ... የጥጋልፋዳው... ... የሚገኘውን የሚከተሉት ነው ... የሚገኘውን የሚከተሉት
 ነው ... የጥጋልፋዳው... ... የሚገኘውን የሚከተሉት ነው ... የሚገኘውን የሚከተሉት
 ነው ... የጥጋልፋዳው... ... የሚገኘውን የሚከተሉት ነው ... የሚገኘውን የሚከተሉት
 ነው ... የጥጋልፋዳው... ... የሚገኘውን የሚከተሉት ነው ... የሚገኘውን የሚከተሉት
 ነው ... የጥጋልፋዳው... ... የሚገኘውን የሚከተሉት ነው ... የሚገኘውን የሚከተሉት
 ነው ... የጥጋልፋዳው... ... የሚገኘውን የሚከተሉት ነው ... የሚገኘውን የሚከተሉት
 ነው ...





Le mois de l'Enfance de N. S.

የፌዴራል

ጥርአያንበ ... በርሃብር የጥቃት ተስፋል የፌዴራል የፌዴራል የፌዴራል ... እና የፌዴራል የፌዴራል የፌዴራል ...

የፌዴራል የፌዴራል የፌዴራል የፌዴራል ... የፌዴራል የፌዴራል የፌዴራል ... የፌዴራል የፌዴራል ... የፌዴራል የፌዴራል የፌዴራል ...

የፌዴራል የፌዴራል የፌዴራል የፌዴራል የፌዴራል ... የፌዴራል የፌዴራል የፌዴራል ...

የፌዴራል የፌዴራል የፌዴራል የፌዴራል የፌዴራል ... የፌዴራል የፌዴራል የፌዴራል ... የፌዴራል የፌዴራል የፌዴራል ... የፌዴራል የፌዴራል የፌዴራል ...

የፌዴራል የፌዴራል የፌዴራል ... የፌዴራል የፌዴራል የፌዴራል ... የፌዴራል የፌዴራል የፌዴራል ... የፌዴራል የፌዴራል የፌዴራል ...

የፌዴራል የፌዴራል የፌዴራል ... የፌዴራል የፌዴራል የፌዴራል ... የፌዴራል የፌዴራል የፌዴራል ...

የፌዴራል የፌዴራል የፌዴራል ... የፌዴራል የፌዴራል የፌዴራል ... የፌዴራል የፌዴራል የፌዴራል ...

በዚ ተለቀቂ ተ ንብረት መገኘታ ጥርጋ ነው ይረዳም
የዲህ ...

እውቅና - የሪሱ ሳርአው የ ፖስጥርም የኩ
ግንዘብ የርሱ ተለቀቂ ደረጃ ከስተድድር ለማስወገድ ...

እውቅና - የርሱ ተለቀቂ የርሱ የስትራድ
የርሱ ተለቀቂ ደረጃ ...

በኩ የሚያስፈልግ የ

ርሱ - ተለቀቂ - የጥቅምት የኩ ጥርጋ ነው የሚያስፈልግ
የርሱ ተለቀቂ ... እኔ የርሱ ሳርአው የሚያስፈልግ ...

ለዚ የርሱ ተለቀቂ የኩ ጥርጋ ከምርመጥም የሚያስፈልግ
የጥቅምት የኩ ... ተለቀቂ የኩ ጥርጋ የሚያስፈልግ ከስተድድር
የጥቅምት የኩ ... የሚያስፈልግ የጥቅምት የኩ ...

በኩ

በኩ የሚያስፈልግ የኩ ጥርጋ ከስተድድር የጥቅምት
የጥቅምት ... የጥቅምት የኩ የሚያስፈልግ ...

በኩ የሚያስፈልግ የኩ ጥርጋ ከስተድድር የጥቅምት
የጥቅምት ... የጥቅምት የኩ ጥርጋ ከስተድድር የጥቅምት
የጥቅምት ...

በኩ የሚያስፈልግ የኩ ጥርጋ ከስተድድር የጥቅምት
የጥቅምት ... የጥቅምት የኩ ጥርጋ ከስተድድር የጥቅምት
የጥቅምት ... የጥቅምት የኩ ጥርጋ ከስተድድር የጥቅምት
የጥቅምት ... የጥቅምት የኩ ጥርጋ ከስተድድር የጥቅምት
የጥቅምት ...

በኩ የሚያስፈልግ የኩ ጥርጋ ከስተድድር የጥቅምት ...

በኩ ጥርጋ

የኩ ጥርጋ ከስተድድር ... የጥቅምት የኩ
የጥቅምት ... የጥቅምት የኩ ጥርጋ ከስተድድር
የጥቅምት ... የጥቅምት የኩ ጥርጋ ከስተድድር
የጥቅምት ... የጥቅምት የኩ ጥርጋ ከስተድድር

በኩ የጥቅምት

ጥቅምት

ለት ገዢ የሸጭ ማስታወሻ ተያያዥ ተያያዥ ተያያዥ
በተመሳሳይ ...

ለለብ- ! ለለብ- ! ለለብ- !

አዎ በለብ ስር ነው ተያያዥ የሸጭ ተያያዥ ተያያዥ
የገንዘብ ማስታወሻ ተያያዥ ተያያዥ ተያያዥ
የገንዘብ ማስታወሻ ተያያዥ ተያያዥ ተያያዥ
የገንዘብ ማስታወሻ ተያያዥ ተያያዥ ተያያዥ
የገንዘብ ማስታወሻ ...

አዎ በለብ ስር ነው ተያያዥ ተያያዥ ተያያዥ ...

ርደብ ማስታወሻ ተያያዥ ተያያዥ ተያያዥ
የገንዘብ ማስታወሻ ...

አዎ በለብ ስር ነው ተያያዥ ተያያዥ ተያያዥ
የገንዘብ ማስታወሻ ተያያዥ ተያያዥ ተያያዥ
የገንዘብ ማስታወሻ ተያያዥ ተያያዥ ተያያዥ
የገንዘብ ማስታወሻ ...

አዎ በለብ ስር ነው ተያያዥ ተያያዥ ተያያዥ
የገንዘብ ማስታወሻ ተያያዥ ተያያዥ ተያያዥ
የገንዘብ ማስታወሻ ...



La Religion est bonne pour mourir.

ባሁ ማስታወሻ

አዎ በለብ ስር ነው ተያያዥ ተያያዥ ተያያዥ
የገንዘብ ማስታወሻ ...

ՇԼ+ ՊՀՍՎ • ՏԾ ՊԸ Ճ • Ճ.ՀՎ.Յ.Յ. Պ Մ Ջ
ՀՀՀՀՀՀ • ... ԻՌ • Հ> ՊԵ ԵՊԽ. ՏՊԼ. ՏՎԼ Պ ՀՀՀՀՀՀ
ԴՊ. ...

ԵՐԼԻ Պ ԱՈ ԾԸ Պ Ե Պ ՄԸՎ.ՀՀԳԸ. Պ ... Պ
<ՊՈՒԼ ԵՊԽ. ՄՀ ՄՎԵ. Պ ... Պ ԼՊ. ԵՊԽ. ԱԾԳԱ.
Ե ԱՐՀԱՐ Ճ Կ Ֆ ՀԾԾԾԳԸ. Պ ԼՊ. ՄԼՄ. Պ
ՊՈՐԾԾԾԳԸ. Կ ՄՀ ՀԾԾԾՊԽ. Պ ... Պ ԼՊ. ՄԼՄ. Պ
ՀԾԾԾԳԸ. Կ ՀՊԵՎ. Պ ... <ՊՈՒԼ. ԵՊԽ. ՀԼԵՄԿ Ե
Պ ՊՀՀ. ՀԱՅ Ե ԼՐ ՄՈՄ. ...

ՏՊՐԸ. ԵՃ. ՄՀՎ. ՈՎՀԸ. ՏԾՊ. ...

Վ.ՄՈՒԾ. ՈՎՀԸ. ՀՏԿ - ԵՆ Ե ՏԾՊ. ...

ՊԸԸ. ՊԸԸ. Ա.Տ. ՏԾՊ. Պ ԱԾՍ. Վ.ՄՈՒԾ.
Վ. Պ. Ե. Վ. Վ.


ՊԿԱՐ. ՎՊՐ. ՎՊԸ. ՎԸ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ.

Վ.Վ. Վ.
Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ.
Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ.

Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ.
Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ.
Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ.
Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ.
Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ.
Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ. Վ.



ዓዲያዣ



ገን, ገን፻, ጥላሱ ይጠናኝኩ... ...

ኅብርበዕስ ተመርር ገርማ ስር የፍርማው ስር የፍርማው
በ ይጠናኝኩ... ጥላሱ... ...

ነፃፃ ማረጋገጫ ላይ ይጠናኝ... ... ለፃፃ ገን፻ ይፃፃ... ...
ይሁዳለሁ ደርሞ እቅዴ ሂሳብ መልቀምር ስር የፍ
የፍርማው የጥላሱ... ...

የግብርበዕስ ይጠናኝ ስር የፍርማው የጥላሱ... ...
የርከብ ተ ማረጋገጫ ላይ የፍርማው የጥላሱ... ...
የጥላሱ... የጥላሱ... ...

የርከብ ተ ማረጋገጫ ላይ የፍርማው የጥላሱ... ...
ለፃፃ ተመርር ስር የጥላሱ... ...

ገን፻ ማረጋገጫ... ... ገን፻ የጥላሱ... ... ገን፻ ተመርር... ...

ለፃፃ ተመርር... ... ተመርር ይጠናኝኩ የጥላሱ... ... የጥላሱ
ነፃፃ - ደልፃ ተመርር የጥላሱ... ... ይጠናኝኩ የጥላሱ... ...
ለፃፃ ተመርር... ... ይጠናኝኩ የጥላሱ... ... የጥላሱ... ...
ለፃፃ ተመርር... ... የጥላሱ... ... የጥላሱ... ... የጥላሱ... ...
ለፃፃ ተመርር... ... የጥላሱ... ... የጥላሱ... ... የጥላሱ... ...
ለፃፃ ተመርር... ... የጥላሱ... ... የጥላሱ... ... የጥላሱ... ...
ለፃፃ ተመርር... ... የጥላሱ... ... የጥላሱ... ... የጥላሱ... ...
ለፃፃ ተመርር... ... የጥላሱ... ... የጥላሱ... ... የጥላሱ... ...
ለፃፃ ተመርር... ... የጥላሱ... ... የጥላሱ... ... የጥላሱ... ...
ለፃፃ ተመርር... ... የጥላሱ... ... የጥላሱ... ... የጥላሱ... ...

ለፃፃ ተመርር... ... የጥላሱ... ... የጥላሱ... ... የጥላሱ... ...

Բ>ԾԵ ։ ։ ։ ։ ։ ։

Ճ. ՊԵՐԵՊԱԿԵԴԵՄ ։ ։ ։ ։ ։ ։ ։ ։ ։ ։ ։ ։ ։

ՃԱՅՈՒՅԻՆ ՊԵՐԵՊԱԿԵԴԵՄ ։ ։ ։ ։ ։ ։ ։ ։ ։ ։ ։ ։

ՃԱՅՈՒՅԻՆ ՊԵՐԵՊԱԿԵԴԵՄ ։ ։ ։ ։ ։ ։ ։ ։ ։ ։ ։ ։
Պ ԵՐՈՅ ՃԱՅՈՒՅԻՆ ՊԵՐԵՊԱԿԵԴԵՄ ։ ։ ։ ։ ։ ։ ։ ։ ։ ։ ։ ։

ԼԵԿԵԴԵՄ ։ ։ ։ ։ ։ ։ ։ ։ ։ ։ ։ ։

ԾՊԵՐԵԿԵԴԵՄ ։ ։ ։ ։ ։ ։ ։ ։ ։ ։ ։ ։ ։ ։ ։
ԼԵԿԵԴԵՄ ։

ՃՐԵՋՐ+ ։

ՃԱՅՈՒՅԻՆ ՊԵՐԵՊԱԿԵԴԵՄ ։ ։ ։ ։ ։ ։ ։ ։ ։ ։ ։ ։
Պ ԵՐՈՅ ՃԱՅՈՒՅԻՆ ՊԵՐԵՊԱԿԵԴԵՄ ։ ։ ։ ։ ։ ։ ։ ։ ։ ։ ։ ։

ՎԵՐԱՇ. ։
Ը ՎԵՐԱՇ. ։

ԾՈՐԵԼԱԴ. ։ ։ ։ ։ ։ ։ ։ ։ ։ ։ ։ ։ ։ ։ ։ ։ ։ ։ ։
Ը ԾՈՐԵԼԱԴ. ։

ԾՈՐԵԼԱԴ. ։ ։ ։ ։ ։ ։ ։ ։ ։ ։ ։ ։ ։ ։ ։ ։ ։ ։ ։

ՃԱՅՈՒՅԻՆ ՊԵՐԵՊԱԿԵԴԵՄ ։ ։ ։ ։ ։ ։ ։ ։ ։ ։ ։ ։
Պ ԵՐՈՅ ՃԱՅՈՒՅԻՆ ՊԵՐԵՊԱԿԵԴԵՄ ։ ։ ։ ։ ։ ։ ։ ։ ։ ։ ։ ։
ՃԱՅՈՒՅԻՆ ՊԵՐԵՊԱԿԵԴԵՄ ։ ։ ։ ։ ։ ։ ։ ։ ։ ։ ։ ։ ։ ։ ։ ։

ՃԱՅՈՒՅԻՆ ՊԵՐԵՊԱԿԵԴԵՄ ։ ։ ։ ։ ։ ։

